

# ይድረስ ለሄኖክ የሺ ጥላ

ፊስ ቡክ አካውንትህን ያለአደራ ጥለህ ከተሸሸግህ ሳምንት አለፈው መሰለኝ፤ እንደልማዴ ስለአማራው ትግል ዜና ለማግኘትና የወደፊት እቅዶችም ካለ ለማወቅ ወደ ፊስ ቡክህ ባቀና የጠበቀኝ መግለጫህ አምዴን ቡን ነበር ያደረገው፤ ያንን የሚያክል አስደንጋጭ ዜና በተደብሰሰና በቀልድ አይነት ስታቀርበው “ደህና ሰንብች ፊስ ቡክ” ብለህ ነበር የለጠፍኩው፤ ነገሩ ምንም ያህል ሚዛን አይደፋም ብለህ አስበህ ይሁን ወይም ለማስመሰል የውስጥህን ሃቅ (ስሜት) ቀብረህ ይሁን በማናውቀው መልኩ የገጽህን መቁዋረጥ እርግጥኛ ምክንያቱን ለአክባሪህ የአማራ ህዝብ ሳትገልጽ እንዳው እንደቀላል እቃ እብስ ብለህ ጠፋህ፤

በመጀመሪያ የጻፍካትን መግለጫ ቢጤ መጣጥፍ ደጋግሜ አነበብኩዋት፤ “ይህ ሊሆን አይችልም” “እንዴ ምን ነካው? ትግሉን ማጡዋጡዋፍ ባለብን ሰአት እንዴት ፓብሊክ ሚዲያን የሚያክል መገናኛ ዘግቶ ይሄዳል? ምን ነካው? እንዲያው በአንድ ቀን ጀንበር የሰው ማንነቱ ያለ ማስጠንቀቂያ እንዴት ይለወጣል?” እያልኩ የብስጭትም የሃፍረትም እንደገና ደግሞ የአማራው ጠላት የግንቦት ዐ ተከታዮችም በጉዳዩ ጮቤ መርገጥም እየታዩኝ በዝምታ ተውጬ ቁጭ አልኩ፤

ወንድሜ ሄኖክ—ከፊስ ቡክ የሸሸህበትን ምክንያት ያወቅሁ ጊዜማ ቡብስጭት እህል መብላት ነበር ያቃተኝ፤ እንዲያው በገዛ ፈቃድህ የትግል ስትራቴጂ ለመለወጥ አስበህ ቢሆን እኮ ምንም ክፋት አልነበረውም፤ ነገር ግን የአማራው ክፉ ጠላት ብርሃኑ ነጋ አማላጅ እነተሾመ ተንኮሉን ልኩበህ በእነሱ አግባቢነት ነበር ለካ በየቀኑ የሚከታተልህን ክቡር የአማራ ህዝብ ሜዳ ላይ ጥለህ “ደህና ሰንብች ፊስ ቡክ” ብለህ የፈረጠጥኩው??? እንዲያው ለስምህ ብለህ እንኩዋን ከእነ ተሾመ ተንኮሉ ማስፈራሪያም በለው ማባቢያ በሁዋላ ትንሽ ሰንበትበት ብለህ ኖሮ ፊስ ቡኩን ያቁዋረጥኩው በተሻለ ነበር፤

እኛም አፈርን ግንቦቴዎችም ተኩራሩ ባሳየህው ሽንፈት፤

ይህውልህ ፊስ ቡክህ የግንቦቴዎች መሳደቢያና መለፋደጃ ሆኖ እንደነበር በየቀኑ ስለምገባ በደንብ አውቃለሁ፤ ነገር ግን የአንተ አላማ ከግንቦቴዎች ጋር እንካ ሰላንቲያ መግጠም አልነበረም፤ የአንተ አላማ በፊስ ቡክ አማካኝነት የአማራውን ትግል ላልተረዱ ለማስረዳትና ስለአማራው ተጋድሎ ሂደት ለማወቅ የሚገቡዋቸውን የዲያስፖራ አማራ ደግሞ ለማነቃነቅ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን፤ እግረመንገድህንም ደግሞ በፊስ ቡክህ አማካኝነት የአማራውን ትግል በሃሰት የእኛ ነው የሚሉትን እነ ግንቦት ዐ ን በማስረጃ ለማጋለጥ በቅተሃል፤ ከሁሉ በላይ ግን ፊስ ቡክህ ለአማራው ተቆርቁሞ ሁሉ መገናኛ ጉዋዳ ሆኖ ነበር፤

ለመሆኑ ምን ቢሉህ ነው ይህን ትላቅ ስራ እንድትገታው ያደረጉህ? ሰፊ ማብራሪያ የአማራው ተቆርቁሞ ይጠብቃል ከአንተ፤ በነገራችን ላይ የብርሃኑ ነጋ አማላጅ ወደ አንተ መላክ የወያኔዎችን ስራ አስታውሶኝ እንደመገረምም እንደመሳቅም አድርጎኝ ነበር፤ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አይን አውጣው ወያኔ ቀሳውሰትንና ታቦትን አማላጅ እየላከ አማራው ትጥቁን እንዲፈታ ይማጸን ነበር ፤ “ እባካችሁ መሳሪያችሁን አስረክቡንና ያለምንም ችግር ሚስቶቻችሁን እናስነውር፤ ቤታችሁን እናቃጥል፤ ግዛታችሁን ወደ ትግራይ እንቀላቅል፤ አልያም ደግሞ ከምድር ፈጽሞ እናጥፋችሁ” የሚል ተማጽኖ እስቲ ምን ይሉታል?፤ በአማላጅ “እንግደላችሁ ዝም ብላችሁ ተገደሉልን” የሚል ጉድ እኮ ነው ኢትዮጵያን እየበጣጠሳት ያለው ጃል !!፤ ወደ ዋናው ቁም ነገር ልምጣና ይህ የወያኔ “እንግደላችሁ እትግደሉን” አማላጅነት ነበር መሰለኝ ወደ ሄኖካችንም የተላከበት፤ ብርሃኑ ነጋና ግንቦቴዎች ይህን ስልት መጠቀም ቢጀምሩ ምንም አይደንቀኝም፤ ምክንያቱም ብርሃኑ ነጋ በአንድ ወቅት የወያኔ ጭፍራ ስለበረ ከእነሱ የቀሰመው ስልት ነው፤ ልዩነቱ ግን ከፋኝና የአማራው ገበሬ በአማላጅ አልተደለሉም፤ ሄንክ ግን ለጊዜውም እንበለው ለዘለቄታው የተላከበት አማላጅ አፉን አዘግቶታል፤

ግምቴን እግዚአብሄር እውነት አያድርገው እንጅ ታጋዩ ሄኖክ ከእነአካቴው ጠቅልሎ ግንቦት ዐ ዎች ጋ ገሌ እንዳይገባ እፈራለሁ፤ ይህ የወሰደው እርምጃ ስለሌላው አልናገርም ነገር ግን በእኔ ዘንድ ከፊደሊቲውን አሳጥቶታል፤

ትግል ሰዎችን ለማስደሰት የሚቆም ነገር አይደለም፤ ከፖሊቲካ ትግል እንቅስቃሴ አይነቶች ውስጥ በጣም ውጤታማው የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ነው፤ ማስተማር ፤ ማነቃቃት፤ መገናኘትና የአለት ተአለት እንቅስቃሴዎችን ማሳወቅ ሁሉ በህዝብ መገናኛዎች ነው የሚደረገው፤ ያለ ህዝብ መገናኛ ትግል ከግብ አይደርስም፤ ግንባታዎች ኢሳትን በማሰማራታቸው ዲሲ ቁጭ ብለው የጎንደርንና የጎጃምን፤ የወሎንና የሸዋን፤ የኦሮሞንም ትግል የግንቦት 7 ነው እያሉ ውሸታቸውን በመደጋገም እውነት አስመስለውት ብዙውን ህዝን አወናብደውታል፤ በጥቂትም አሳምነውታል፤

ወንድሜ ሄኖክ ፌስቡክ እስትንፋስህ ነበር፤ ግንባታዎች “እኛ አማራውን እናጥላለን አንተ ግን ግንባታዎችን አትንቀፍ” ብለው ነው አማላጅ የላኩብህ? እንዲያስ ከሆነ ወያኔ እንዴት ትዝ አላለህም??? ዛሬ ግንባታዎች ለአማራው ከወያኔ ባልተናነሰ መልኩ ጠላቶች ሆነዋል፤ ፌስ ቡክ ዘግቶ የመቀመጫ ሰአት አሁን አልነበረም፤ ለአማራው ገበሬና ለከፋኝ የሚቆም ረጅም ምላስና ግትር መንፈስ ያስፈልጋል፤

ሄኖክ-- አሁንም አኩባቢህ እወድሃለሁ፤ ወደ ድምጽህ ተመለስ፤ ሌባን ሌባ በለው !!

የደብረብርሃኑ !!